



ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ት. ዴ. ፓ) Tigray Democratic Party (T.D.P)



የህወሓት አመራር የጥፋት ዘመቻ እናወግዛለን!!

የህወሓት አመራር በሕገመንግሥትና በፌዴራል ሥርዓት አልገዛም ብሎ ከመሀል አገር ሸሽቶ መቐለ ላይ ከመሸገ ወዲህ እሱን የሚጠበቁና የሚሞቱለት የትግራይ ወጣቶች እየሰበሰቡ «በልዩ ሀይል» ሥም ሲያደራጁ፣ ሲያሰለጥንና ሲያስታጥቅ እንደከረመ ያደባባይ ሚስጥር ነው።

ከነዚህም «በልዩ ሀይል» ስም የተሰባሰቡት ወጣቶች መሀል ደግሞ የተወሰኑ እየመለመሉ የሰለላና የኮማንዶ ስልጠና እየሰጠ አስመርቆ ወደ መሀል ሀገር አሰማርቷል። ዓላማቸው በየክልሉ የሚገኙ ፀረ-ለውጥ ቡድኖች በማደራጀትና በማሰልጠን በመላ ሀገሪቱ ተሰማርተው በንፁህነት ዜጎች ሳይቀር ጥቃት በመፈፀም አለመረጋጋት እንዲነግስ እና በዚህ ግርግር ተከልለው ወደ ነበሩበት የሥልጣን ማማ መመለስ ነው።

ይህ ፀረ-ሀገር ውጥናቸው ለማሳካት ጭንቅና ፍርሀት የወለደው በርካታ እርምጃዎች ሲወሰዱ ተስተውለዋል።

1. ራሳቸው ያረቀቁትን ሕገ-መንግሥት በመጣስ ለፌዴራል ስርዓቱ አንገዛም ብለው መቐለ በመመሸግ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ አይገዛንም ብለው የመንደር ምርጫ በማካሄድ ግንጣይ መንግሥት (defacto state) መስርተዋል።
2. በፌዴራል ስርአቱ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ የህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክርቤት አባላት እንደዚሁ የሚኒስትርነት ኃላፊነታቸውን እየተወ መቐለ እንዲሰጥሱ አድርገዋል።
3. በአዲስ አበባና በየክልል ለዘመናት የኖሩት ትግርኛ-ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያ ሀገራቸው እንዳልሆነች በመስበክ ሀገራቸውን ጥለው ወደ ትግራይ እንዲሰበሰቡ አስገድደዋቸዋል።
4. የጥፋት ዘመቻቸው ጣራ ሲነካ ልዩ ሀይላቸውን በማሰማራት በኩይሐ-መቐለ አካባቢ በሚገኘው የሀገር መከላከያ ሀይላችን ላይ ድንገተኛ ጥቃት ፈፀመዋል።

ይህ ሁሉ ሲሆን የፌዴራል መንግሥትም ይሁን መከላከያ ሀይሉ ችግሩን በሰላም ለመፍታት ሲል ትዕግሥት ማሳየቱ የሚደነቅና ለትግራይ ህዝብ ያለውን አለኝታነት የሚያሳይ ነው። አሁንም ቢሆን እነሱ ህዝቡ ይጎዳ-አይጎዳ ጉዳያቸው ስላልሆነ መንግሥትም ይሁን የሀገር መከላከያ ሠራዊታችን ለህዝቡ ሲባል ያሳየውን ጥንቃቄና ሆደ-ሠፊነት እንዲቀጥልበት እያሳሰብን በመሠሪው የህወሓት አመራር ላይ ግን ተገቢውን እርምጃ መውሰዱ ለሀገር አንድነት ለውግን አለኝታነት ሲባል የሚደገፍ ነው።

በየትም ቦታ ያለኸው የትግራይ ህዝብ ሆይ፤

የህወሓት አመራር በሥምህ ለ29 ዓመታት መላው የኢትዮጵያ ህዝብን ረግጦና በዝብዝ ገዝቷል። አንተ ግን ያተረፍከው ነገር ቢኖር የነሱን መጥፎ ሥም ብቻ ነው። አሁንም በሥምህ ጦርነት እየከፈቱ ይገኛሉ። መከራህ እንዲያበቃ እነዚህ በሥምህ ሲነግዱ የነበሩት የዴሞክራሲ፣ የሰላምና የአንድነት ጠላት የሆኑት የህወሓት አመራርን በግልፅ አደባባይ እየወጣህ ተቃዋሚያቸው፣ ወገንተኝነቱን ካረጋገጠህ የመከላከያ ሠራዊት ጎን ተሰልፈህ ስግብግብ ሙሰኞቹን-ፍትሕ አልባዎቹን አስወግድ!!

መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፤

መሠሪው የህወሓት አመራር «ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው!» እያለ ህዝቡን የአፈናና የብዝበዛ መሣሪያ ለማድረግ ብዙ ርቀት እንደሄደ ልብ ትለዋለህ።

አሁንም በትግልህ ብርታት ሸሽቶ መቐለ መሸጎ ሲያበቃ ሠይጣናዊ ሥራውን እየቀጠለበት ቆይቶ ከናካቴው ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከፍቷል።

የትግራይ ህዝብ እንዳንተው የህወሓት አመራርን ከፋ አገዛዝ ሠለባ መሆኑን ተገንዝበህ፤ ቢጋራ ትግል ለጋራ ድል ለሙብቃት የትግራይ ህዝብን በማስተባበር ለምናደርገው ጥረት ተባባሪ እንድትሆን እንማፀናለን።

ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በትግራይ ውስጥ በሚገኙ አባላቱ ላይ ብዙ መከራ እየደረሰባቸው ቢሆንም ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን በሀገራችን የጋራ ዴሞክራሲያዊ የሰላምና የአንድነት ሥርዓት እንደምንመሠርት እርግጠኞች መሆናችንን እናረጋግጣለን።

ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ

ጥቅምት 24፣ 2013 ዓ/ም